

የተጠማ ሰው ጥሩ ዉኃ ለማገኘት ማመን ያለበት ምንጩን ወይስ ቱቦዉን?

ወያኔዎች ሥልጣን እነደያዙ የጦር መሣሪያዎችን ወደማረሻ እንለዉጠዋለን በአሉ በአጭር ጊዜ የነበረዉን የጦር መሣሪያ አጠናክረዉ ከ70ሺህ በላይ ህዝብ መጨረሻቸዉን፤ ማንኛዉም ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ተዘዋወሮ ሰርቶ መኖር ይችላል በአሉ በአጭር ጊዜ አማራዉን ከየአለበት አገርህ ክልል ሦስት ነዉ ብሎ ማባረራቸዉን፤

ነፃ ፍርድ ቤት ብለዉ ሰይመዉ በደህንነት ዉሳኔ ህዝብን እያሰሩ ማሰቃየታቸዉን፤ ማንም ሰዉ ሳይመሰከርበት አይያዝም ያለፍርድም አይታሰርም ብለዉ ያለምንም ጥፋት እና ያለፍርድ ከአሥር አመታት በላይ አስረዉ ጥፋተኛ አደለህም ብለዉ መልቀቃቸዉን፤ እያየንና እየሰማን

በአጠቃላይ ወያኔዎች በውሸት ተወልዶዉ በዉሸት አድገዉ በዉሸት ነግሰዉ ለ27 ዓመታት አገር ከፋፍለዉ ነገድን ከነገድ እያጣሉ ተፋቅሮና ተባብሮ ተረጋግቶ በየሥራ መስኩ ሠርቶ እንዳይኖር በማድረግ ሕዝቡን በድህነት አዘቅት ከተዉ እራሳቸዉን አበልጸገዉ እየኖሩ መሆናቸዉን፤

እራሳቸዉን የትግራይ ነፃአዉጭ ብለዉ ሰይመዉ አንድም ቀን የኢትዮጵያ መንግሥት ነን ሳይሉ እኛ የኢትዮጵያ መንግሥት ብለን በየአደባባዩ ስለጨሀንላቸዉ ብቻ በእኛ እሳቤ እንደመንግሥት እንደሚሠሩ ማመናችን እስከአሁን በህዝብ ላይ እነደፈነጩ አደረግን :: አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ በነሱ በኩል የሚፈጸመዉ ሁሉ ነገር መሮት አመጽ ሲያካሂድ እና ወያኔዎች ከሞት አፋፍ ላይ ሲደርሱ ከነሱ በስተጀርባ ተሰልፈዉ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከሚደልቱት አማካሪዎቻቸዉ በሚለገሳቸዉ የጥገና ዘይቤ ያዉም ለማይቀበሉት የፖለቲካ እስረኞችን እንፈታልን የሚል የህዝብ አመጽ ማብረጃ ዘዴ ሲፈጥሩ እነሱ የሕዝብ አመጽ አንድ ጊዜ መብረድ ከጀመረ እንደገና ለማገርሸት ጊዜና ቀስቃሽ እንደሚፈልግ በዚህ ክፍተት የሚፈራዉን በማሰፈራራት የሚጋፈጠዉን እየሰሩበት በመጡበት የአገዳደል ዘዴ በጓደኛ በሴት ወዳጅ፣ በሆቴል ቤት ሰራተኛ፣ ወዘተ በኩል ምግብን መርዞ በማብላት እና በህክምና በመረፌ በመስጠት ካለተቻለም በድብቅ በደህንነት በማስገደል የሕዝብን አመጽ ለማከላሸት አስበዉ ሲነሱ የተቃዋሚ ድርጅት ነኝ ባይወች አከቲቪስቶች እና አጃቢወቻቸዉ ምንድን ነዉ? የሚያወሩት ለመሆኑ የፖለቲካ እስረኞች እነማን ናቸዉ? በማንስ ትርጓሜ እስረኞችስ በቁጥር የሚታወቁ ናቸዉን?

አቶ ስብሀት የኢትዮጵያ ህዝብ ወደድክም ጠላህም በኛ ትዝላህ እቢ ካለክም ትታሰራለህ ምንአለባት እሥር ቤት ቢጠብባት ባትታሰርም የቁም እስረኛ ነህ ያለዉን ስናሰታዉስ እስረኛዉ እነከሌ ተብለዉ የሚዘረዘሩ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነዉ:: የትግሉም ዓላማ በዉስጥም በዉጭም የታሰረዉን ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለማስፈታት ሞሆኑን አንዘንጋ:: አሱ ብቻ አይደለም እየታገልን ያለነዉ ለታሰረዉ ለአሁኑ እስረኛ ብቻ ሳይሆን ለተተኪዉም ትዉልድ ነዉ:: በመሆኑም የምንታገለዉ ለመታሰር ምክንያት የሆነዉን እና ባለቤቱን ለእንድ ጊዜ ና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት መሆኑን አንዘንጋ::

አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚያቀርቡትን ሀሳብ በእዉነተኛነትና በቋሚነት እንዴት አምኖ መቀበል ይቻላል ምክንያቱም እሳቸዉ የሚነግሩን እራሳቸዉ አመንጭተዉ ሳይሆን ከሌላ ወይም ከወያኔዉ ቁንጮወች የሚመነጨዉን ለማስተላለፍ እንደ ቧንቧነት አገልግለዉ ነዉ:: በመሆኑም ወያኔዎች ሳይደፈሩት በአቶ ኃይለማርያም በኩል የምናገኘዉ ያለምንም ጥርጥር ድፍርስ ስለሚሆን ነዉ:: ስለዚህ የወያኔዎች አቋም ኢትዮጵያን አጥፍቶ ትግራይን ማልማት ብቻ መሆኑን አዉቀን የሕዝቡን ዐመፅ በማጠናከር ተባብረን እንስራ::

ቀስቅሳቸዉ